



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት

አስላሙ አለይኩም ወራህመቱላሒ ወበረካቱ

ቀን: December 20, 2014

ለመላዉ የደያስፖራ ሙስሊም ህብረተሰብ:

ጉዳዩ:- የአንድነትና የሰደቃ ዝግጅትን ይመለከታል

እነሆ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለህጋዊ መብታቸው ሃይማኖታቸውንም ከአጥፊዎች ለመጠበቅ የሚያደርጉት ሰላማዊ ቆራጥ ትግል ሶስት አመታት አልፏል። ብዙዎች በግፍ ተገድለዋል፣ ቆሰለዋል፣ ካገር ተሰደዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ በየ ወህኒ ቤት ታጉረው ተሰቃይተዋል አሁንም ኤሰብአዊ በሆነ መንገድ እየተሰቃዩ ነው ያሉት። በተለይ በሚልዮኖች ፍላጎት ሙስሊሙን ህብረተሰብ ወክለው መፍትሄ ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ጀግኖቹ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት በእስር ቤት የተፈጸመባቸውን ኢሰብአዊ ድብደባና አስነዋሪ ድርጊት በታሪክ ጥቁር መዝገብ ላይ ተቀርቦ የሚቆይና በየሰአትም ሆነ በየቀኑ እየስተዋልን እጃችንን ወደ ፈጣሪ አሏህ በመዘርጋት ከንደዚህ ያለ በደል ይገላግላቸው ዘንድ እንዲሁም አገሪቱ ፍትሃዊ ስርአት ይሰፍንባት ዘንድ ዱኣ ከማድረግ እንዳንዘናጋ አደራ እንላለን።

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ህገመንግስታዊ መብታቸው ይከበር ዘንድ የጠየቋቸው ሶስት ጥያቄዎችን መንግስት ሳይመልስ በሙስሊሞች ላይ የሚያደርገውን ጭቆና ቀጥሏል። ሴኩላሪዝምን አስፋፋለሁ በሚል ሰውር አላማ መንግስት ሙስሊም ተማሪዎችን ከትምርት፣ ሙስሊም የመንግስት ሰራተኞችን ከስራ ገበታ በሒጃባቸው ሳቢያ ለማፈናቀል ቆርጦ የተነሳ ይመስላል። ህዝብ ሙስሊሙ በፊርማዉ የመረጣቸው የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴዎች የደረሰባቸውን የማእከላዊ እስር ቤት መከራ ቢቋቋሙም ዛሬም በቁልንጦ እስርቤት እየተሰቃዩ ይገኛሉ።

እነሆ ሰሞኑን ጭቆናውን በማባባስ መንግስት በቁልንጦ ማረሚያ ቤት ታስረው ለሚገኙት ኮሚቴዎቻችን እና ወንድሞቻችን ምግብ እና ስንቅ ይዘው ወደ ማረሚያ ቤቱ ያመሩ የታሳሪ ቤተሰቦች በማረሚያ ቤቱ ጠባቂ ፖሊሶች ሂጃባቸውን አውልቃቸው ጸጉራቸውን ከፍታቸው ሳንፈትሻቸው መግባት አትችሉም በሚል መከላከላቸውን ምንጮች አስታወቁ። በመሆኑም ጁምአ December 19, 2014 የኮሚቴዎቻችን ሚስቶች እንዲሁም የሙስሊም ታሳሪ ቤተሰቦች ስንቅ ይዘው ወደቁልንጦ ማረሚያ ቤት ቢያምሩም የማረሚያ ቤቱ ጠባቂ ፖሊሶች ሂጃባቸውን አውልቀው ሳይፈተሹ መግባት እንደማይችሉ ስለተገለጸለቻቸው ይዘውት የሄዱትን ምግብ እና አልባሳት ወደቤታቸው ይዘው መመለሳቸው ተዘግቧል። በተደጋጋሚ የሙስሊም ታሳሪዎችን ቤተሰቦች ለማጉለላት እና ተስፋ ለማስቆረጥ የተለያዩ እንቅፋቶችን፣ ማመናጨቆችን እና ሃይል ቃሎችን በመናገር በስነ ልቦና ለመጉዳት ጥረት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ኒቃብ ካላወለቃቸው በማለት የጀመሩትን ክልከላ ወደ ሂጃብም በማውረድ ጸጉራቸውን ሳትከፍቱልን መግባት አትችሉም እስከማለት መድረሳቸው ታውቋል።

የኮሚቴዎቻችን እና የወንድሞቻችን ሴት ቤተሰቦች የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር ሃላፊዎች ለማነጋገር ወደ ቢሮ ቢሄዱም ማንም ሙስሊም ሴት ወደ ቢሮ እንዳትገባ ተብለን ታዘናል በማለት ፖሊሶች መከላከላቸውን ምንጮች አስታውቀዋል።

ቤተሰባቸውን ለመጠየቅ እና ስንቅ ለማድረስ ማረሚያ ቤቱ ወደሚገኝበት አቃቂ ድረስ ስንቅ ተሸክመው የሄዱት የታሳሪ ቤተሰቦች የያዙትን ስንቅ ሳያስገቡ ሂጃባችንን አውልቀን ጸጉራችንን አንከፍትላችሁም በሚል ወደቤታቸው መመለሳቸው ታውቋል።

ወደ ድል ደጃፎች የምናደርገው ጉዞ መራራ እና ረጅም በመሆኑ በወስጣችን ያለውን ጽናት በዱዓ እና በሶዶቃ ማደሱ ተገቢ በመሆኑ January, 2015 ከማለቁ በፊት በያለንበት ቦታ የአንድነትና የሶዶቃ ፕሮግራሞችን እናደርግ ዘንድ የኢትዮጵያውን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት ጥሪውን ያቀርባል። የኛ አንድ መሆን እና ሶዶቅን ማወጣቱ የሚኖረው መለኮታዊ ፋይዳ የላቀ በመሆኑ፤ እናንተም በያላችሁበት ኮሚኒቲ በዚህ የጽናት ተሐድሶ ላይ ተሳታፊ በመሆን ወደ ድል ደጃፎች ለሚደረገው የጋራ ትግል አመርቂ የሆነ አስተዋጽኦን ያበረክታል የሚል ሙሉ እምነት ስላለን በጋራ በዚህ የአንድነትና የሶዶቃ ዝግጅት ላይ በመሰማራት ኢስላማዊ ግዴታችንን እንወጣ።

በተጨማሪም በያለንበት አዲሱን 2015 አመት የእንቅስቃሴና ጠንካራ የድጋፍ አመት ለማድረ ለአሏህና ለህዝባችን ቃልል እንግባ።

የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት

ትግላችን እስከ ድል ደጃፎች ድረስ በ አላህ ፈቃድ ይቀጥላል
አላሁአክበር!